




9



የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

FEDERAL NEGARIT GAZETTE

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ሃያ አንደኛ ዓመት ቁጥር ፲፪
አዲስ አበባ ታህሳስ ፴ ቀን ፪ሺ፯ ዓ.ም

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

21st Year No.12
ADDIS ABABA, 8th January, 2015

ግውጫ

CONTENTS

ደንብ ቁጥር ፫፻፳፱ /፪ሺ፯ ዓ.ም

Regulation No. 329/2014

የአዋሽ ብሔራዊ ፓርክን መሰየሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብገጽ ፯ሺ፱፻፲፯
አባሪ.....ገጽ ፯ሺ፱፻፳፭

Awash National Park Designation Council of Ministers Regulation.....Page 7917
Annex.....Page 7925

የሚኒስትሮች ምክርቤት ደንብ ቁጥር ፫፻፳፱/፪ሺ፯

COUNCIL OF MINISTERS REGULATION No. 329/2014

የአዋሽ ብሔራዊ ፓርክን ለመሰየም የወጣ

COUNCIL OF MINISTERS REGULATION TO PROVIDE FOR THE DESIGNATION OF

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

AWASH NATIONAL PARK

የሚኒስትሮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አስፈፃሚ አካላትን ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር ፯፻፺፩/፪ሺ፫ አንቀጽ ፭ እና በዱር እንስሳት ልማት፣ ጥበቃና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር ፳፻፵፩/፲፱፻፺፱ አንቀጽ ፱ (፪) መሠረት ይህን ደንብ አውጥቷል፡፡

This Regulation is issued by the Council of Ministers pursuant to Article 5 of the Definitions of Powers and Duties of the Executive Organs of the Federal Democratic Republic of Ethiopia Proclamation No. 691/2011 and Article 4 (2) of the Development, Conservation and Utilization of Wildlife Proclamation No. 541/2007.

፩.አጭር ርዕስ

1. Short Title

ይህ ደንብ “የአዋሽ ብሔራዊ ፓርክን መሰየሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፫፻፳፱/፪ሺ፯” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

This Regulation may be cited as the “Awash National Park Designation Council of Ministers Regulation No. 329/2014”.

፪.ትርጓሜ

2. Definitions

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ ደንብ ውስጥ፡-

In this Regulation unless the context otherwise requires:

፩/ “አዋጅ” ማለት የዱር እንስሳት ልማት፣ ጥበቃና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር ፳፻፵፩/፲፱፻፺፱ ነው፡፡

1/“Proclamation” means the Development, Conservation and Utilization of Wildlife proclamation No. 541/2007;

የንጹ ዋጋ Unit Price 17.60

ነጋሪት ጋዜጣ ፖ.ሣ.ቀ. ፹ሺ፩ Negarit G. P.O.Box 80001

፪/ በአዋጁ አንቀጽ ፪ የተሰጡ ትርጓሜዎች ለዚህ ደንብም ተፈጻሚ ይሆናሉ፤

፫/ “ጉልት” ማለት ከጠንካራ ነገሮች ተሠርቶ በትሪጎኖሜትሪክ ነጥቦች የቅየሳ ዘዴ በድንበር ላይ የሚተከል ቋሚ የቅየሳ ምልክት ነው፤

፬/ “ባለሥልጣን” ማለት በአዋጅ ቁጥር ፭፻፸፭/፪ሺ የተቋቋመው የዱር እንስሳት ልማትና ጥበቃ ባለሥልጣን ነው፤

፭/ ማንኛውም በወንድ ፆታ የተገለጸው ሴትንም ይጨምራል፡፡

፫. የአዋሽ ብሔራዊ ፓርክን መሰየም

የአዋሽ ብሔራዊ ፓርክ (ከዚህ በኋላ “ፓርክ” እየተባለ የሚጠራ) በዚህ ደንብ ተሰይሟል፡፡

፬. የፓርኩ ዳር ድንበር

ፓርኩ በኦሮሚያና በአፋር ብሔራዊ ክልሎች ውስጥ በ590 ካሬ ኪ.ሜ ስፋት ቦታ የሚሸፍን ሆኖ በሚከተሉት አዋሳኝ ስፍራዎች ውስጥ ይገኛል፡-

፩/ ከአዋሽ ሰባት ኪሎ ከተማ በስተደቡብ በ08 ዲግሪ 58 ደቂቃ 34 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ40 ዲግሪ 09 ደቂቃ 50 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንግቲዩድ ላይ ከተመለከተው ጉልት ቁጥር 1 በመነሳት፤

፪/ ከዚያም ወደ ሰሜን ምዕራብ አቅጣጫ በመታጠፍ በ08 ዲግሪ 58 ደቂቃ 17 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ40 ዲግሪ 08 ደቂቃ 18 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንግቲዩድ ላይ የተመለከተውን ጉልት ቁጥር 2 ይዞ፤ ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ ዱዱብ በተባለ አካባቢ በ08 ዲግሪ 59 ደቂቃ 17 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ40 ዲግሪ 07 ደቂቃ 29 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንግቲዩድ ላይ የተመለከተውን ጉልት ቁጥር 3 ይዞ፤ በዚያ

2/ definitions provided for under Article 2 of the Proclamation shall also be applicable to this Regulation;

3/ “beacon” means a demarcation made up of solid materials and erected as a permanent delineator, following trigonometric points in demarcation method;

4/ “Authority” means the Ethiopian Wildlife Development and Conservation Authority Established under Proclamation No. 575/2008;

5/ any expression in the masculine gender includes the feminine.

3. Designation of Awash National Park

The Awash National Park (hereinafter called the “Park”) is hereby designated.

4. Boundaries of the Park

The Park is found in the Oromia and Afar States covering an area of 590 kilometer square and located within the following demarcation points:

1/ commencing from beacon number 1 at 08 degree 58 minutes 34 seconds latitude north and 40 degree 09 minutes 50 seconds longitude east which is south of Awash Sebat Kilo town;

2/ thence, turning to the north-west ward up to beacon number 2 at 08 degree 58 minutes 17 seconds latitude north and 40 degree 08 minutes 18 seconds longitude east and in the same direction following beacon number 3 at 08 degree 59 minutes 17 seconds latitude north and 40 degree 07 minutes 29 seconds longitude east at around locality known as Dudub and up to beacon number 4 at 09 degree 00 minutes 41 seconds latitude north

አቅጣጫ በ09 ዲግሪ 00 ደቂቃ 41 ሴከንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ40 ዲግሪ 05 ደቂቃ 42 ሴከንድ ምስራቅ ሎንግቲዩድ ላይ እስከተመለከተው ጉልት ቁጥር 4 ድረስ፤

፫/ ከዚያም ወደ ሰሜን አቅጣጫ በመታጠፍ በ09 ዲግሪ 04 ደቂቃ 37 ሴከንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ40 ዲግሪ 04 ደቂቃ 07 ሴከንድ ምስራቅ ሎንግቲዩድ ላይ የተመለከተውን ጉልት ቁጥር 5 ይዞ፤ ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ አሰዳ ሐይቅ አጠገብ በ09 ዲግሪ 08 ደቂቃ 07 ሴከንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ40 ዲግሪ 05 ደቂቃ 03 ሴከንድ ምስራቅ ሎንግቲዩድ ላይ የተመለከተው ጉልት ቁጥር 6 ይዞ፤ ደሆ በተባለ አካባቢ በ09 ዲግሪ 08 ደቂቃ 07 ሴከንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ40 ዲግሪ 04 ደቂቃ 18 ሴከንድ ምስራቅ ሎንግቲዩድ እስከተመለከተው ጉልት ቁጥር 7 ድረስ፤

፬/ ከዚያም ወደ ምዕራብ አቅጣጫ በመታጠፍ ሳቡሬ በተባለ አካባቢ በ09 ዲግሪ 07 ደቂቃ 36 ሴከንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ39 ዲግሪ 59 ደቂቃ 52 ሴከንድ ምስራቅ ሎንግቲዩድ ላይ እስከተመለከተው ጉልት ቁጥር 8 ድረስ፤

፭/ ከዚያም ወደ ደቡብ አቅጣጫ በመታጠፍ ከሳቡሬ አካባቢ ወደ ፍል ውሃ በሚወስደው መንገድ ላይ በ09 ዲግሪ 06 ደቂቃ 08 ሴከንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ39 ዲግሪ 59 ደቂቃ 56 ሴከንድ ምስራቅ ሎንግቲዩድ ላይ እስከተመለከተው ጉልት ቁጥር 9 ድረስ፤

፮/ ከዚያም ወደ ምዕራብ አቅጣጫ በመታጠፍ በ09 ዲግሪ 06 ደቂቃ 22 ሴከንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ39 ዲግሪ 58 ደቂቃ 30 ሴከንድ ምስራቅ ሎንግቲዩድ ላይ እስከተመለከተው ጉልት ቁጥር 10 ድረስ፤

and 40 degree 05 minutes 42 seconds longitude east;

3/ thence, turning to the northward up to beacon number 5 at 09 degree 04 minutes 37 seconds latitude north and 40 degree 04 minutes 07 seconds longitude east and, in the same direction following beacon number 6 at 09 degree 08 minutes 07 seconds latitude north and 40 degree 05 minutes 03 seconds longitude east near Lake Aseda and up to beacon number 7 at 09 degree 08 minutes 07 seconds latitude north and 40 degree 04 minutes 18 seconds longitude east which is at around locality known as Deho;

4/ thence, turning to the westward up to beacon number 8 at 09 degree 07 minutes 36 seconds latitude north and 39 degree 59 minutes 52 seconds longitude east at around locality known as Sabure;

5/ thence, turning to the southward up to beacon number 9 at 09 degree 06 minutes 08 seconds latitude north and 39 degree 59 minutes 56 seconds longitude east on the road that leads from Sabure to a hot spring;

6/ thence, turning to the westward up to beacon number 10 at 09 degree 06 minutes 22 seconds latitude north and 39 degree 58 minutes 30 seconds longitude east;

፯/ ከዚያም ወደ ደቡብ ምስራቅ አቅጣጫ በመታጠፍ በ09 ዲግሪ 05 ደቂቃ 10 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ39 ዲግሪ 55 ደቂቃ 43 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንግቲዩድ ላይ የተመለከተውን ጉልት ቁጥር 11 ይዞ፤ በዚያው አቅጣጫ ሃሮ ቀርሳ በተባለ አካባቢ በመተሐራ ሳቡራ መንገድ ዳር ላይ በ09 ዲግሪ 04 ደቂቃ 08 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ39 ዲግሪ 52 ደቂቃ 48 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንግቲዩድ ላይ የተመለከተውን ጉልት ቁጥር 12 ይዞ፤ በ09 ዲግሪ 00 ደቂቃ 58 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ39 ዲግሪ 51 ደቂቃ 17 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንግቲዩድ ላይ የተመለከተውን ጉልት ቁጥር 13 ድረስ፤

፷/ ከዚያም ደቡብ በተባለ አካባቢ በ08 ዲግሪ 59 ደቂቃ 07 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ39 ዲግሪ 51 ደቂቃ 02 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንግቲዩድ ላይ እስከተመለከተው ጉልት ቁጥር 14 ድረስ፤

፱/ ከዚያም ወደ ደቡብ ምስራቅ በመታጠፍ ዳጋኤዱ በተባለ አካባቢ በ08 ዲግሪ 56 ደቂቃ 48 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ39 ዲግሪ 55 ደቂቃ 19 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንግቲዩድ ላይ የተመለከተውን ጉልት ቁጥር 15 ይዞ፤ ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ ቆቦ በተባለ አካባቢ በ08 ዲግሪ 56 ደቂቃ 07 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ39 ዲግሪ 56 ደቂቃ 50 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንግቲዩድ ላይ እስከተመለከተው ጉልት ቁጥር 16 ድረስ፤

፲/ ከዚያም ወደ ሰሜን ምስራቅ በመታጠፍ ቆቦ በተባለ አካባቢ በ08 ዲግሪ 56 ደቂቃ 58 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ39 ዲግሪ 58 ደቂቃ 00 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንግቲዩድ ላይ እስከተመለከተው ጉልት ቁጥር 17 ድረስ፤

7/ thence, turning to the south-westward following beacon number 11 at 09 degree 05 minutes 10 seconds latitude north and 39 degree 55 minutes 43 seconds longitude east and, in the same direction following beacon number 12 at 09 degree 04 minutes 08 seconds latitude north and 39 degree 52 minutes 48 seconds longitude east at the outskirts of Methara-Sabure Road around Haro Qersa; and up to beacon number 13 at 09 degree 00 minutes 58 seconds latitude north and 39 degree 51 minutes 17 seconds longitude east;

8/ thence, up to beacon number 14 at 08 degree 59 minutes 07 seconds latitude north and 39 degree 51 minutes 02 seconds longitude east around locality known as Debiti;

9/ thence, turning to the south-eastward following beacon number 15 at 08 degree 56 minutes 48 seconds latitude north and 39 degree 55 minutes 19 seconds longitude east at around locality known as Daga Edu and, following similar direction up to beacon number 16 at 08 degree 56 minutes 07 seconds latitude north and 39 degree 56 minutes 50 seconds longitude east at around locality known as Qobo;

10/ thence, turning to the north-eastward up to beacon number 17 at 08 degree 56 minutes 58 seconds latitude north and 39 degree 58 minutes 00 seconds longitude east at around locality known as Qobo;

፲፩/ ከዚያም ወደ ምስራቅ በመታጠፍ ቆቦ በተባለ አካባቢ በ08 ዲግሪ 56 ደቂቃ 51 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ39 ዲግሪ 58 ደቂቃ 42 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንግቲዩድ ላይ የተመለከተውን ጉልት ቁጥር 18 ይዞ፤ ተመሳሳይ አቅጣጫን ተከትሎ በንቲ በተባለ አካባቢ በ08 ዲግሪ 56 ደቂቃ 11 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ40 ዲግሪ 02 ደቂቃ 07 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንግቲዩድ ላይ እስከተመለከተው ጉልት ቁጥር 19 ድረስ፤

፲፪/ ከዚያም ወደ ደቡብ በመታጠፍ በንቲ በተባለ አካባቢ በ08 ዲግሪ 55 ደቂቃ 00 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ40 ዲግሪ 01 ደቂቃ 48 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንግቲዩድ ላይ የተመለከተውን ጉልት ቁጥር 20 ይዞ፤

፲፫/ ከዚያም ወደ ደቡብ ምዕራብ በመታጠፍ ገልቻ በተባለ አካባቢ በአዋሽ ወንዝ አፋፍ ላይ በ08 ዲግሪ 51 ደቂቃ 53 ሴኮንድ ሰሜን ላቲቲዩድ እና በ40 ዲግሪ 00 ደቂቃ 09 ሴኮንድ ምስራቅ ሎንግቲዩድ ላይ እስከተመለከተው ጉልት ቁጥር 21 ድረስ፤

፲፬/ ከዚያም ወደ ደቡብ እና ደቡብ ምስራቅ አቅጣጫ በመጓዝ የአዋሽ ወንዝን ተከትሎ ከአዋሽ ሰባት ኪሎ ከተማ በስተደቡብ ከተመለከተው መነሻ ጉልት ቁጥር 1 ጋር ይገጥማል፡፡

፩. የፓርኩ አስተዳደር

፩/ ባለሥልጣኑ በአዋጅ ቁጥር ፭፻፸፭/፪ሺ አንቀጽ ፬ መሠረት ጎቱ ውስጥ በሚያደራጀው የፓርኩ ጽሕፈት ቤት አማካይነት ፓርኩን ያለማል፣ ያስተዳድራል፣ ሕገ ወጥ ተግባራት እንዳይፈጸሙበት ይከላከላል፡፡

፪/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ የፓርኩ አማካሪ ኮሚቴ

11/ thence, turning to the eastward following beacon number 18 at 08 degree 56 minutes 51 seconds latitude north and 39 degree 58 minutes 42 seconds longitude east at around Qobo and, following similar direction up to beacon number 19 at 08 degree 56 minutes 11 seconds latitude north and 40 degree 02 minutes 07 seconds longitude east at around locality known as Benti;

12/ thence, turning to southward following beacon number 20 at 08 degree 55 minutes 00 seconds latitude north and 40 degree 01 minutes 48 seconds longitude east at locality known as Benti;

13/ thence, turning to the south-westward up to beacon number 21 at 08 degree 51 minutes 53 seconds latitude north and 40 degree 00 minutes 09 seconds longitude east on the bank of river Awash at around locality known as Gelcha;

14/ thence, heading to south and south-eastward following Awash river basin and joins initial beacon number 1 at the south of Awash Sebat Kilo town.

5. Administration of the Park

1/ The Authority shall develop, administer and prevent the Park from illegal acts through the Park's office to be organized in Gotu pursuant to Article 4 of the Proclamation No. 575/2008.

2/ Without prejudice to sub-article (1) of this Article, the Park's advisory committee

(ከዚህ በኋላ “ኮሚቴ” እየተባለ የሚጠራ)

(hereinafter called the “Committee”) is hereby established.

በዚህ ደንብ ተቋቁሟል፡፡

፩. የኮሚቴ አባላት

ኮሚቴው የሚከተሉት አባላት ይኖሩታል፡-

- ፩/ የፓርኩ አዋሃኝ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪዎች (በየዓመቱ በመቀያየር).....ሰብሳቢ፤
- ፪/ የፓርኩ አዋሃኝ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪዎች (በየዓመቱ በመቀያየር)አባላት፤
- ፫/ የፓርኩ አዋሃኝ ወረዳ ባህልና ቱሪዝም ጽሕፈት ቤት ኃላፊዎች ተወካዮች.....አባላት፤
- ፬/ የፓርኩ አዋሃኝ ቀበሌ አስተዳደር ኃላፊዎችአባላት፤
- ፭/ የፓርኩ አዋሃኝ ቀበሌዎች ሴቶችና ወጣቶች ማህበራት ሁለት ተወካዮች.....አባላት፤
- ፮/ ለፓርኩ ጎብኚዎች አገልግሎት የሚሠጡ የቱሪስት ተቋማት አንድ ተወካይ.....አባል፤
- ፯/ የፓርኩ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ.....አባልና ፀሐፊ፡፡

፯. የኮሚቴው ሥልጣንና ተግባራት

ኮሚቴው የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

- ፩/ የፓርኩ ጽሕፈት ቤት የተሰጠውን ተግባርና ኃላፊነት እንዲወጣ ምክር ይሰጣል፤
- ፪/ በፓርኩ አካባቢ የሚኖሩ የኅብረተሰብ ክፍሎች ባለቤትነት ተሰምቷቸው በፓርኩ አጠባበቅ ላይ የኅላ ተሳትፎ እንዲኖራቸው የሚያስችሉ ሃሳቦችን ያቀርባል፤
- ፫/ ከፓርኩ ጽሕፈት ቤት ጋር በመሆን የፓርኩን ዓመታዊ እቅድ ያወጣል፤ የእቅድ አፈፃፀም ሪፖርት ለባለሥልጣኑ ከመቅረቡ በፊት ገምግሞ አስተያየት ይሰጣል፡፡

6. Members of the Committee

The Committee shall have the following members:

- 1/ chief administrators of the Park’s neighboring weredas (annually in rotation).....Chairperson;
- 2/ chief administrators of the Park’s neighboring weredas (annually in rotation).....members;
- 3/ representatives of heads of Culture and Tourism Offices of the Park’s neighboring weredas.....members;
- 4/ heads of the Park’s neighboring kebele administrations.....members;
- 5/ two representative from youth and women associations of neighboring kebeles....members;
- 6/ a representative of tour operators.....member;
- 7/ head of the office of the park..... member and secretary.

7. Powers and Duties the Committee

The Committee shall have the powers and duties to:

- 1/ advice the office of the Park in carrying out its duties and responsibilities;
- 2/ submit possible ideas to enhance the contribution of the local community around the park in the management and conservation of the park with a sense of ownership;
- 3/ prepare annual plans of the Park together with the office of the park and, evaluate and review performance reports before they are being submitted to the Authority.

፭. የኮሚቴው ስብሰባ

፩/ ኮሚቴው በየሦስት ወሩ ይሰበሰባል፤ ሆኖም አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በማንኛውም ጊዜ አስቸኳይ ስብሰባ ሊያደርግ ይችላል።

፪/ ከኮሚቴው አባላት ከግማሽ በላይ በስብሰባ ከተገኙ ምልዓተ ጉባዔ ይሆናል።

፫/ የኮሚቴው የውሳኔ ሀሳብ በድምጽ ብልጫ ያልፋል፤ ሆኖም ድምጽ እኩል በእኩል የተከፈለ እንደሆነ ስብሰባው ወሳኝ ድምጽ ይኖረዋል።

፬/ የዚህ አንቀጽ ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆነው ኮሚቴው የራሱን የስብሰባ ሥነ-ሥርዓት ደንብ ሊያወጣ ይችላል።

፮. የተከለከሉ ተግባራት

በዱር እንስሳት ልማት፣ ጥበቃና አጠቃቀም የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፩፻፷፫/፪፻፩ አንቀጽ ፮(፩) ከተመለከቱት የተከለከሉ ተግባራት በተጨማሪ የሚከተሉትን ተግባራት በፓርኩ ክልል ውስጥ መፈፀም የተከለከለ ነው፡-

፩/ መርዛማ ንጥረ ነገሮችን ይዞ ወደ ፓርኩ ውስጥ መግባት፤

፪/ ለምግብ መያዣና ለመሳሰሉት የተጠቀሙ ባቸውን ቆሻሻዎች በዘፈቀደ በየቦታው በፓርኩ ውስጥ መጣል፤

፫/ የእንስሳት ማጥመጃ ወይም ማደኛ መሣሪያ ይዞ ወደ ፓርኩ ውስጥ መግባት።

፯. አስተዳደራዊ ቅጣት

፩/ በዚህ ደንብ አንቀጽ ፱ ወይም በዱር እንስሳት ልማት፣ ጥበቃና አጠቃቀም የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፩፻፷፫/፪፻፩ አንቀጽ ፮(፩) የተከለከሉትን ተግባራት በመተላለፍ በዱር እንስሳት ወይም በዱር እንስሳት ሀብት ላይ ጉዳት ያደረሰ ማንኛውም ሰው በአዋጁ አንቀጽ ፲፮ ንዑስ አንቀጽ (፩) ፊደል ተራ (ለ) መሠረት መቀጣቱ እንደተጠበቀ ሆኖ በዱር እንስሳት

8. Meetings of the Committee

1/ The Committee shall meet in every three months; provided, however, that extra-ordinary meetings of the committee may be held at any time, as may be necessary.

2/ There shall be quorum where more than half of the members of the committee are present at a meeting.

3/ Recommendations of the committee shall be passed by majority votes; in case of a tie the chairperson shall have a casting vote.

4/ without prejudice to the provisions of this Article, the committee may adopt its own rules of procedure for conducting meetings.

9. Prohibited Activities

In addition to the prohibited activities provided for under Article 5(1) of the Wildlife Development, Conservation and Utilization Council of Ministers Regulation No. 163/2008, carrying out the following activities within the Park area shall also be prohibited:

1/ entering the park holding poisonous substances;

2/ arbitrary disposal of trash in the park such as packing cases of foodstuff and other leftovers;

3/ entering the park with a snare or a hunting weapon.

10. Administrative Penalty

1/ Whosoever causes damage to wildlife or wildlife resource in contravention of Article 9 of this regulation or sub-article (1) of Article 5 of the Wildlife Development, Conservation and Utilization Council of Ministers Regulation No. 163/2008 shall, without prejudice to the penalty prescribed under paragraph (b) of sub-article (1) of Article 16 of the proclamation, be liable to pay the price of the wildlife or wildlife resource as provided for by the Wildlife

ልማት፣ ጥበቃና አጠቃቀም የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፩፻፷፫/፪ሺ፩ ላይ በተቀመጠው የዋጋ ተመን መሠረት የዱር እንስሳውን ወይም የዱር እንስሳት ሀብቱን ዋጋ ይከፍላል።

፪/ ባለሥልጣኑ በፓርኩ ከሚገኝበት አካባቢ አስተዳደር ጋር በመነጋገር ወደ ፓርኩ ክልል የሚገቡ የቤት እንስሳትን በሚመለከት ከአካባቢው ነዋሪዎች አቅም ጋር ተመጣጣኝ ሆኖ የሚጣል አስተዳደራዊ መቀጮ ተመን ሊያወጣ ይችላል።

፲፩. የመተባበር ግዴታ

ማንኛውም ሰው ይህን ደንብ በማስፈጸም ረገድ ከባለሥልጣኑ ጋር የመተባበር ግዴታ አለበት።

፲፪. የተሻሩ ሕጎች

የአዋሽ ብሔራዊ ፓርክ ማቋቋሚያ ትዕዛዝ ቁጥር ፶፬/፲፱፻፷፩ በዚህ ደንብ ተሻሯል።

፲፫. ደንቡ የሚፀናበት ጊዜ

ይህ ደንብ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል።

አዲስ አበባ ታህሳስ ፴ ቀን ፪ሺ፯ ዓ.ም

ኃይለማርያም ደሳለኝ

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር

Development, Conservation and Utilization Council of Ministers Regulation No. 163/2008.

2/ The Authority may, in consultation with the local administrations adjoining the park, determine the rate of fine to be imposed for the transgression of domestic animals into the park, by taking into account the financial capacity of the local communities.

11. Duty to Cooperate

Any person shall have the duty to cooperate with the authority for the implementation of this Regulation.

12. Repealed Laws

The Awash National Park Establishment Order No. 54/1969 is hereby repealed.

13. Effective Date


This Regulation shall enter into force on the date of publication in Federal Negarit Gazette.

Done at Addis Ababa, 8th day of January, 2015.

HAILEMARIAM DESSALEGN

PRIME MINISTER OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ገጽ / Annex የአሽ ብሔራዊ ፓርክ ካርታ / Awash National Park Map



በርሃንና ሰላም ማተሚያ ድርጅት